

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (በየጥ)

1. የ 2021-2022 የትምህርት ቤት ምርጫ ክፍት ምዝገባ መቼ ነው? 9:00 a.m., ጃንዋሪ 7 - 4:00 p.m., ፌብሩዋሪ 5/2021
2. ለ 2021-2022 የትምህርት ዓመት በክፍት ምዝገባ ወቅት የትኛውን የትምህርት ቤት ምርጫ መርገጫዎች ይሰጣል?
የአረብ ማውንቴን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስራ ቴክኖሎጂ መስክና የማግኔት ፕሮግራም፣ ቻርተር፣ የሰራተኛ ልጅ ተማሪዎች የማዘዋወር ጥያቄ፣ ኮራታውያን/ሃውቶርን ፓርትነርሽፕ፣ ሮናልድ ማክኔር ዲስክቨሪ ለርኒንግ አካዶሚ፣ ሀውስ ቢል 25፣ ኢመርሽን ድዋል ላንጎጅስ ፕሮግራም፣ ኢንተርናሽናል ባካሎሬት፣ ማግኔት፣ ሞንትሶሪ፣ ሴናቴ ቢል 10 እና የአርሊ ለርኒንግ ማዕከል።
3. በመረጃ መረብ አማካኝነት ማመልከት እችላለሁ? አዎ፣ የመረጃ መረብ ማመልከቻ በሚከተለው ድረ ገጽ ይገኛል <http://www.yourchoicedekalb.org>
4. የ 2021-2022 የትምህርት ቤት ምርጫ ማመልከቻዎች መቼ እና የት ይገኛሉ?
በመረጃ መረብ ላይ <http://www.yourchoicedekalb.org>
5. የት ማመልከት እችላለሁ?
በግል ኮምፒተርዎ (አንላይን) ፣ በአካባቢያዊ ቤተመጻሕፍት (አንላይን) ፣ በት / ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ክፍት የምዝገባ ቦታ፣ 1192 Clarendon Ave, Avondale Estates, GA 30002 (በወቅታዊው COVID-19 መመሪያዎች ላይ የተመሠረተ)
6. ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ ለመመዘገብ ኢሜይል አድራሻ ያስፈልገኛል?
አዎ. አዲስ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች የመረጃ መረብ መለያ ለመክፈት የኢሜይል አድራሻ የይለፍ ቃል ያስፈልጋል።
7. ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ ለመመዘገብ የወላጅ መለያ ያስፈልገኛል?
አዎ. አዲሱ አንላይን የትምህርት ቤት ምርጫ ማመልከቻ ለ 2021 - 2022 የትምህርት ዓመት ማመልከቻ ለማስገባት ሁሉም ወላጆች አካውንት እንዲፈጥሩ ይጠይቃል።
8. ልጄ/ጅቴ የግል ወይም የቤት ውስጥ ትምህርት ተማሪ ከሆነ/ነች ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሙ መመዘገብ እችላለሁ?
አዎ. ምዝገባው ክፍት በሆነበት ጊዜና ከዚያም በኋላ ወላጅ ወይም ህጋዊ አሳዳጊው የዴካልብ ካውንቲ የትምህርት ዲስትሪክት ነዋሪ መሆን ይኖርባቸዋል።
9. ለእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም የሚጠየቁ መስፈርቶችን የት ማግኘት እችላለሁ?
ሁሉም የሚጠየቁ መስፈርቶች ከሚከተለው የትምህርት ቤት ምርጫ ድረ ገጽ ማግኘት ይቻላል <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/>
10. ማመልከቻውንና ደጋፊ ሰነዶችን በደብዳቤ መላክ እችላለሁ?
አይችሉም። ማመልከቻ እና ደጋፊ ሰነዶች በድረገጽ ላይ መላክ አለባቸው።
11. ከአንድ በላይ ለሆኑ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች ማመልከት እችላለሁ?
አዎ. በታተመው መስፈርት መሰረት ልጅዎ መስፈርት ለሚያሟላበት ማንኛውም ፕሮግራም ማመልከት ይችላሉ። ነገር ግን፣ በእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም የምርጫ ገደብ አለ።
12. በትምህርት ምርጫ ፕሮግራም ተሳታፊ ለመሆን የሚመረጡ ተማሪዎች የሚመረጡት እንዴት ነው?
ተማሪዎች የሚመረጡት በዘፈቀደ እባ በሚያወጣ አውቶማቲክ የምርጫ ሂደት አማካኝነት ነው።
13. የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራም ዕጣዎች የሚደረጉት የት እና መቼ ነው?
የትምህርት ቤት ምርጫ የመጀመሪያ ዕጣዎች የሚደረጉት ማርች 2021 ላይ ነው። ውጤቶች ማርች 26/2021 ከ5:00 p.m. በኋላ በኢሜል ይላካሉ። አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ሎተሪዎች ከጁን - ኦገስት 2021 ይካሄዳሉ።
14. የዘገዩ የትምህርት ቤት ምርጫ አመልካቾች ተቀባይነት ይኖራቸዋል?
አዎ. ነገር ግን፣ ዘገይተው የመጡ ማመልከቻዎች እንደሚመደቡ ዋስትና አይኖራቸውም። ዕጣው ከወጣ በኋላ እና ሁሉም የተመረጡ ተማሪዎችና በተጠባባቂነት የተመዘገቡ ተማሪዎች ቦታ ካገኙ በኋላ ተማሪ ቦታዎች ካሉ፣ ዘገይተው ያመለከቱትም ማመልከቻቸው ይታያል። የዘገዩ አመልካቾችን ምደባ በተመለከተ የትምህርት ቤት ምርጫ ቢሮው ወላጆችን ያሳውቃቸዋል። ከሚከተለው ጊዜ በኋላ ምደባ አይደረግም 00 p.m. ኦገስት 30/2021።
15. ወላጆች የሚያውቁት እንዴት ነው?
የትምህርት ቤት ምርጫ ቢሮው የዕጣ ውጤቶችን በተመለከተ በኢሜይል አማካኝነት ለእያንዳንዱ አመልካች ያሳውቃል። የተማሪ መረጃ በስልክ አይነገርም። በሎተሪው ቀን ከ 5:00 p.m. በኋላ ወደ <http://www.yourchoicedekalb.org> ይግቡ እና የልጅዎን የመምረጥ ሁኔታ ለማየት “Dashboard” ይምረጡ።
16. ለፕሮግራሙ ከተመረጥኩ በትምህርት ምርጫ ፕሮግራሙ የትምህርት ጣቢያ መመዘገብ ያለብኝ መቼ ነው?
በተቀባይ ማሳወቂያው ውስጥ በተዘረዘሩት ቀናት ውስጥ ወላጆች በት / ቤት ምርጫ ፕሮግራም ትምህርት ቤት መመዘገብ አለባቸው ወይም መቀመጫው ውድቅ ሆኖ በመጠባበቂያ ዝርዝር ውስጥ ለሚቀጥለው ብቁ አመልካች ይሰጣል። የመመዘገቢያው ቀን ምርጫ ማሳወቂያው ላይ የሚገለጽ ይሆናል።
17. ለትምህርት ምርጫ ፕሮግራሞች የትራንስፖርት አገልግሎት ይቀርባል?
ለትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞች በጣም የቅርብ ጊዜው የዴካልብ ካውንቲ የትራንስፖርት ፖሊሲ ተግባር ላይ ይውላል። በ 2021-2022 የትምህርት ዓመት ተማሪዎች በ 2021 - 2022 የትምህርት ዓመት ከ እና ወደ Arabia Mountain ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ፣ Champion Theme መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና Magnet ፕሮግራሞች ለመጓዝ በክልላቸው ለተመረጡት የሳተላይት ፒክአፕ ስፍራዎች ሪፖርት ያደርጋሉ። የቲም የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የአካባቢ የትራንስፖርት አገልግሎት ያገኛሉ።
18. ለትምህርት ምርጫ ፕሮግራሞች ምደባ የሚያበቃው መቼ ነው? ክፍት የሥራ ቦታዎች እስከ 4:00 p.m., ኦገስት 30/2021 ድረስ ይሞላሉ።
19. የ2015-2016 የትምህርት ቤት ምርጫ ፕሮግራሞችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን የት ማግኘት እችላለሁ?
ተጨማሪ መረጃ በሚከተለው አድራሻ ይገኛል <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/>
20. በመለያ መግባትን እና ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ማንን ማነጋገር እችላለሁ? በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ 678-676-0050
21. ስለማመልከቻው ወይም ስለ ፕሮግራሙ መረጃ ለማግኘት ማንን ላነጋግር? ምዝገባው ክፍት ሆኖ በሚቆይበት ጊዜ፣ አባክዎ የትምህርት ቤት ምርጫ ቢሮን በሚከተለው ስልክ ያነጋግሩ 678.676.0050 ወይም ኢሜይል ለሚከተለው አድራሻ ይላኩ School_Choice@dekalbschoolsga.org

ቀን-ገደቡ የዲሲኤስዲ የአስተዳደር ቢሮ ስራ በማይሰራበት ቀን ከዋለ፣ የሰነዶቹ ቀን-ገደብ ቀጣዩ የስራ ቀን ይሆናል። የጊዜ ገደቡን ዲስትሪክቱ እንዳስፈላጊነቱ የመቀየር መብት አለው። ቀን-ገደቡ ላለፈባቸው ምንም ልዩ ሁኔታ አይኖርም።